

አዲስ የድንገተኛ ሁኔታ አሰሪ - በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች

አንድ አደጋ በት/ቤቱ ሕንፃ ውስጥ ከታየ ምን ይፈጠራል?

አንድ አደጋ የሚፈጠር ሰው በሕንፃ ውስጥ መግባቱ ከታወቀ ሎክ ዳውን (lockdown) በስራ ላይ ይውላል። ኤ ሲ ፒ ኤስ (ACPS) ሰራተኞችና ተማሪዎችና የሎክ ዳውን በሚታዘዝበት ወቅት ሊወሰዱ የሚችሉትን እርምጃ በቅርቡ እንዲሰፉ ተደርጎልዎታል።

አዲሱ አሰሪ በሎክ ዳውን ወቅት ሰራተኞችንና ተማሪዎችን ሌላ አማራጭ እንዲኖራቸው እድል ሰጥቶልዎታል። እነዚህም ሕንፃውን ለቆ መውጣትን ፣ የመግቢያ በር በተለያዩ እቃዎች አስደግፎ መዘጋትን፣ ወይም አደጋ ፈጣሪውን ሰው ማደናገርን ይጭምራል።

ቀድሞ ሲል ሎክ ዳውን ሲደረግ በር መቆለፍን፣ መጋረጃ መሸፈንን፣ ምብራት ማጥፋት፣ ተማሪዎች ፊታቸውን ከመስኮቱ በተቃራኒው አዙረው እንዲቀመጡ ይጠይቅ ነበር።

አንድ አደጋ ከት/ቤቱ ሕንፃ ውጭ ከታየ ምን ይፈጠራል?

አደጋው ከሕንፃው ውጭ ሲሆን የሚወሰደው እርምጃ ቀደም ሲል “ሎክ ኢን” በሚል ስያሜ የሚታወቀው አሰሪ በመጠኑ እንዲቀየር ተደርጎልዎታል። አዲሱ አሰሪ የሚታወቀው “ሕንፃውን መቆጣጠር” (Secure the Building) በሚል ነው።

ችግሩ በተፈጠረበት ያሉት ሰራተኞች የአደጋ ጥሪ ሲደረግ በሕንፃው ውስጥ ወይም በአካባቢው ያሉ ተማሪዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ አሁን ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይችላሉ። ይኸም በአቅራቢያ ያሉ ተማሪዎች እና ሰራተኞች አስከሚገቡ ድረስ ሕንፃውን ለተወሰነ ደቂቃ ከፍቶ ማቆየትን ይጨምራል።

ሕንፃው አንድ ጊዜ ከተዘጋ በኋላ ቀደም ሲል ሲሰራበት የነበረው አሰሪ በስራ ላይ ይውላል። ይኸም አንዴ በህንፃ ውስጥ ከተገባ በኋላ የፀጥታው ሁኔታ አስተማማኝ መሆኑ ካልተረጋገጠ ውስጥ ያሉት ከሕንፃው መውጣት አይችሉም።

ልዩነቱ ምንድን ነው?

ሎክ ዳውን በሕንፃው ውስጥ ያለውን አደጋ ይመለከታል።

ሕንፃውን መቆጣጠር የሚለው ደግሞ ከሕንፃው ውጭ ያለውን አደጋ ይመለከታል።

ከሕንፃው ውጭ ያለውን አደጋ በሚመለከት የፌደራል መንግስት መልስ ሕንፃውን መቆጣጠር ነው። ነገሮችን ለማቅለል እና ኤ ሲ ፒ ኤስ (ACPS) ከፌደራል መንግስት የድንገተኛ ሁኔታ መመሪያዎች ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን ለማረጋገጥ “ሕንፃውን መቆጣጠር” የሚለው ቃል እንጠቀማለን።

እነዚህ አሰሪዎች ለምን ተቀየሩ?

አደገኛ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ከተደረጉ ምርምር እንደተረጋገጠው በቦታው ያሉ ከሁኔታው ጋር የሚጣጣም እርምጃ እንዲወስዱ ኋላፊነት ሲሰጣቸው በአደጋው የሚጠፋው ህይወት ቁጥር ይቀንሳል። በምርምር እንደታየው አደጋ የሚፈጠር ሁኔታ ሲከሰት አንድ ጊዜ መመሪያ ከተሰጠ በኋላ በጨለማ ክፍል ውስጥ ሳይንቀሳቀሱ መቆመጥ ከአደጋው ለመታደግ ያለውን እድል ያስፋል። በእነዚህ ዓይነት አደጋዎች ፖሊስ አደጋው ካለፈ በኋላ ሊደርስ ይችላል። እነዚህ አዲስ አሰሪዎች ሰራተኞችና ተማሪዎች እንደአስፈላጊነቱ እና ለሁኔታው ተገቢ መልስ ይሆናል ያሉትን ምላሽ እንዲሰጡ እድል ይሰጣቸዋል።

ይኸም ማለት በአንድ ሰው ችግር ቢፈጠር ከአደጋው ከአሁን ወዲያ ሁሉም ሰው ይተርፋል ማለት ነው?

እነዚህ አሰሪዎች ት/ቤቶችን እንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲከሰት ከችግሩ በተቻለ የሚድኑበትን ለመፍጠር የታቀዱ ናቸው። ምንም ዓይነት እርምጃ ደህንነት ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ ባይችሉም እነዚህ አሰሪዎች በኮሎምቢያን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ በሣንዲ ሑክ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት፣ እና በቨርጂኒያ ቴክ አደጋዎች በስራ ላይ ውለው ቢሆኑ ኖሮ የጥቂት ሰዎች ሕይወት ብቻ ሊጠፋ ይችላል እንደነበር ማስረጃዎች ያመለክታሉ።

ኤ ሲ ፒ ኤስ ሁልጊዜም ት/ቤቶቻችን በጊዜው ባለው መረጃ መሰረት በሚቻለው ሁሉ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ማረጋገጥ እና ት/ቤቶቻችን የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን በየጊዜው ግምገማ ይደረጋል።

የተለመደው ሎክ ዳውን አሰራሮች በ1980 አጋማሽ ዓመታት ለታየው በአንድ አካባቢ ተኩስ (drive-by shootings) ሲኖር ለሚፈጠር ችግር ምላሽ ለመስጠት የተዘጋጀ ነበር። በላፊት ተከታታይ ዓመታት ሌላ የቀረበ ሃሳብ ባለመኖሩ ት/ቤቶች ቀስ በቀስ ይኸንኑ ሎክ ዳውን አሰራር ለሁሉም የጥቃት ክስተቶች ከክፍል ውስጥ ለሚፈጠሩ ችግሮችም ጭምር መጠቀም ጀመሩ። በቅርቡ የጥቃት ክስተቶች የተመለከቱ የፊደራል መመሪያ ተለውጠዋል። ከፊደራል መመሪያ ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ኤ ሲ ፒ ኤስ የድንገተኛ ሁኔታዎች አሰራር እንዲሻሻል ተደርጎል።

ሌሎች የትምህርት አስተዳደሮች ይኸን ሎክ ዳውን አሰራር አይጠቀሙም። ለምንድን ነው ኤ ሲ ፒ ኤስ የሚቀይረው?

ኤ ሲ ፒ ኤስ በቀላሉ ሊለወጥ የሚችል እና የሎክ ዳውን አሰራር በመጠቀም ቀዳሚ የሆነ (አክቲቭ) አቀራረብ እንዲኖር ካደረጉ በሰሜን ሸርጅኒያ ከሚገኙ የመጀመሪያዎቹ የትምህርት ቤት አስተዳደሮች መካከል አንደኛው ነው ። ነገር ግን በሸርጅኒያ ይኸን አሰራር የተከተልን የመጀመሪያው እኛ አይደለንም። ከዚህ በተጨማሪ በመላው አሜሪካ የሚገኙ በርካታ ት/ቤቶች ይኸን የሎክ ዳውን አሰራር በስራ ላይ በማዋል ላይ ይገኛሉ።

የሸርጅኒያ መንግስት ይኸን የሎክ ዳውን አሰራር ደግፎታል?

ሸርጅኒያ ይኸን የሎክ ዳውን አዲስ አሰራር ወደፊት እውቅና ሊሰጠው ይችላል። ሰባት ስቴቶች (ማሳሾስተሰ፣ ቪርሞንት፣ አሃዮ፣ ሜሪላንድ፣ አላስካ እና ፔንስልቫኒያ) ይፋ የሎክ ዳውን አሰራር በየትምህርት ቤቶቻቸው እንዲሰራበት አድርገዋል።

የጊዜው ቅደም ተከተል ምንድን ነው?

ለውጡን በስራ ለማዋልና ሙሉ በሙሉ ለማቀናጀት ጊዜ ይፈጃል። ኤ ሲ ፒ ኤስ አዲሱን አሰራር በተቻለ ፍጥነት በስራ ያውላል። ባለፉት የትምህርት ዓመት ሁሉም የትምህርት ቤት ሰራተኞች ሰለጠነዋል። ባለፈው ዓመት ተማሪዎችን ማሰልጠን ጀምረናል እና ይህም በዚህ የትምህርት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ወራት ይቀጥላል። ኤ ሲ ፒ ኤስ ተማሪዎችን በመያዝ በአደጋ ጊዜ እንዴት ቢታውን መልቀቅ እንደሚቻል ልምምድ የአሳት አደጋ፣ የአውቶብስ አደጋ ልምምድ ..ወዘተ አድርጎል። ለቆ መውጣት የአዲሱ ሎክ ዳውን አሰራር ዋነኛ አካል ነው።

አዲሱ ሎክ ዳውን አሰራር በስራ ላይውል አንድ አደጋ ቢፈጠር ምን ይኮናል?

ለቆ መውጣት የአዲሱ ሎክ ዳውን አሰራር ዋነኛ አካል ነው። ይህም አዳጋ ሲያጋጥም የምንከተለው አሰራር ለምሳሌ የአሳት አደጋ መከላከል ልምምድ አካል ነው። ተማሪዎች በመጨረሻ ፎል ወቅት ሕንፃ እንዴት ለቀው እንደሚወጡ ይለማመዳሉ።

ሰራተኞች እንደሰለጠኑ ያገኙትን እውቀት በስራ ማዋል ይችላሉ።

ተማሪዎች አደጋ የሚፈጥረውን ሰው እንዲጋፈጡ እያስተማርናቸው ነው?

ሁሉም ሰልጠና እድሜን ያገናዘበ ነው እናም አንድም ልጅ አደጋ የሚፈጥረውን ሰው እንዲጋፈጥ አይሰለጥንም።

የአእምሮ እና የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች ምን ልናደርግ ነው?

ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ሁሉም ቤተሰቦች ለየት ያለ የድንገተኛ ሁኔታ አሰራር የሚመለከት መረጃ እንዲደርሳቸው ይደረጋል።

ለልጅ ምን ልንገረው?

እነዚህ ለውጦች የሚመለከት በርካታ የመረጃ ልውውጦች ለቤተሰብ፣ ለሰራተኞችና ለመላው ሕብረተሰብ በቀጣይነት ይከናወናሉ። እንደአስፈላጊነቱ ይህን የሎክ ዳውን አሰራር ከልጅዎ ጋር ይወያዩበት። አንዳንድ የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ጥቂት ልዩነት በአዲሱ ልምምድ ላይ ሊመለከቱ ይችላሉ ፣ መካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ተማሪዎች ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች ሊኖራቸው ይችላሉ። ተማሪዎች ስልጠና ከመውሰዳቸው በፊት የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ይኖራል።

ወላጆች ሥልጠና ያስፈልጋቸዋል?

ወላጆች ስለ ሎክ ዳውን አሰራር ስልጠና አያስፈልጋቸውም። ነገር ግን ስለጉዳዩ እንዲያውቁ ቢደረግ ከልጆቻቸው ጋር ስለ አደጋ የሚያመጣ ሰው ሊከሰት ስለሚችል ለመወያየት ያስችላል። እነዚህ አሰራሮች ለማንኛውም አደጋ የሚያመጣ ሰው ጋር ስለሚያጋጥም ሁኔታ የሚጠቀም ሲሆን በት/ቤት ብቻ የተወሰኑ አይደሉም።

በመስክ ጉብኝት ልጅ አደጋ የሚያመጣ ሰው ቢያጋጥመው ምን ይከናወናል?

እነዚህ አዲስ የሎክ ዳውን አሰራሮች ለማንኛውም አዲስ ክስተቶች የሚያገለግሉ ናቸው። በተለይ ለትምህርት ቤት ተብለው የተዘጋጁ አይደሉም። ተማሪዎችና ሰራተኞች በክፍል ውስጥ የሚሰሩት ተመሳሳይ ልምዶች ማንኛውም ቦታ ሊያገለግሉ ይችላሉ።

ድንገተኛ አደጋ ሲፈጠር ወላጆች ስልክ እንዳይደውሉ ወይም ቴክስት እንዳያደርጉ የሚጠየቁት ለምድን ነው?

የሰራተኞች የቅድሚያ ተግባር አደጋው መከላከል እና ተማሪዎች ደህና እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ስልክ መደወል ከዚህ ቅድሚያ ከሚሰጠው ተግባር ሊያዘናጋ ይችላል እና አደጋ የሚያመጣው ሰው ተማሪዎቹን የት እንዳሉ ለማወቅ ሊያስችሉው ይችላል። የኤሲፒኤስ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ለቤተሰቦች ሁኔታው እንደፈቀደ ወዲያውኑ ያሳውቃል። ሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ወላጆች መረጃ እንዲደርሳቸው በሚከተለው መፈረም ይችላሉ [www.ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ\(ACPS\).k12.va.us/emergency](http://www.ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ(ACPS).k12.va.us/emergency)